

ትርፍና ኪሳራን እንመዝን!

ታዩ ከበደ 05-30-18

በአንዳንድ የአገራችን ክፍሎች አልፎ...አልፎ የሚታዩ ግጭቶች ለማንም የማይጠቅሙና የችግሮች መፍትሔ ሊሆኑ የማይችሉ ናቸው። ማንኛውም ዜጋ “አሉኝ” የሚላቸውን ጥያቄዎች ሁሉ በሰላማዊና በዴሞክራሲያዊ መንገድ በማቅረብ መፍትሔዎችን ማግኘት ይችላል።

ይሁን እንጂ፤ የትኛውንም መፍትሔ ሁልጊዜ ከአንድ ወገን ብቻ ባለመጠበቅ በጋራ በመሆን ማምጣት ያፈልጋል። የትኛውንም ፍላጎት በአመጽና ብጥብጥ አሟላለሁ ብሎ ማሰብና መሞከር ዋጋ ሊያስከፍል እንደሚችልም ባለፉት ጥቂት ዓመታት ትምህርት የወሰድንበት እውነታ ነው። በተለይ ወጣቱ ትውልድ ከስሜታዊነት ይልቅ ትርፍና ኪሳራን እየመዘነ ማነፃፀር የሚችልበትን ምክንያዊ አስተሳሰብ ማዳበር ይኖርበታል።

የፌዴራል መንግሥትና የክልል መንግሥታት ከመልካም አስተዳደር ችግር፣ ከሙስና እና ኪራይ ሰብሳቢነት ጋር በተያያዘ ህዝቡን በማወያየት ዕርምጃ እየወሰዱ ነው። በክልሎች በተካሄዱ ሰፊ የውይይት መድረኮች ከህዝቡ በተገኘው ግብዓት መሠረት ጥፋት በፈፀሙ አመራሮች ላይ እርምጃ ተወስኗል፤ ተግባሩም ወደፊትም ተጠናክሮ ይቀጥላል።

እርምጃውን በጥልቀትና በስፋት በማስቀጠል የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ከመሠረቱ ለመፍታት መሥራት የግድ ነው። የህልውናም ጉዳይም ነው። ምክንያቱም ችግሩ በቅርቡ በተወሰኑ የሃገራችን አካባቢዎች ለሰላም እና መረገጋት መጥፋት መንስኤ ሆኖ ስለተስተዋለ ነው። ሰላም ደግሞ የሁሉም ነገር መሰረት መሆኑ ለማንም ግልጽ ነው።

እርግጥ ከማናቸውም ችግሮች በስተጀርባ ግጭቶችን ተገን አድርገው የራሳቸውን አጀንዳ ለማሳካት የሚጥሩ ኃይሎች መኖራቸው የግድ ነው። እነዚህ የተጀመረውን የሰላም፣ የመልካም አስተዳደርና የህዳሴ ጉዞ ለመቀልበስ በመሯሯጥ ላይ የሚገኙ ኃይሎች የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እንደ መልካም አጋጣሚ በመውሰድ ሰላማችንን ለማድፍረስ፣ የዕድገት ግስጋሴያችንን ለማደናቀፍ ደፋ ቀና ማለታቸው በቅርቡ ተስተውሏል።

ምክንያቶችን አሁንም መድፈን ይገባል። ቀዳዳዎችን ያለ አንዳች ሽንቁር መድፈን የግድ ነው። ግጭት ለሚሹ ሃይሎች የሚሆን ምቹ ምህዳርን ማሳጣት ያስፈልጋል። ህብረተሰቡም በሁከትና በብጥብጥ ምንም ዓይነት ውጤት እንደማይገኝ ማወቅ አለበት።

የማንኛውንም እንቅስቃሴ ትርፍና ኪሳራ መመዘን ይገባል። ሚዛናዊ መሆን ያስፈልጋል። ማዛናዊ መሆን ሳይቻል ትርፍና ኪሳራን ካልመዘንን የምንጓዘው ወደ ጥፋት ጎዳና ነው። በተለይ ወጣቶች ወደዚህ የጥፋት መንገድ ላለመግባት በማንኛውም ተግባራቸው ውስጥ ትርፍ አሊያም ኪሳራ ሊያመጡ ሚችሉ ተግባሮችን መለየት ይኖርባቸዋል።

ሁሉንም ችግሮች መንግሥት እንዲፈታቸው መጠበቅ አይገባም። እንደሚታወቀው ሁሉ አገራችን የያየዘችው የዕድገት ዕቅድ ባለፉት ሶስት ዓመታት ተተግብሯል። ውጤቱም እየተገኘበት ነው። በተለይም እየተጠናቀቀ ባለው የበጀት ዓመት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ብንሆንም ልማታችንን ያለ ብዙ ሳንካ ማስቀጠል ችለናል።

ለዚህም የዕቅድ ዋነኛ ተዋናይ የሆነው የሀገራችን ህዝብ በተለይም ወጣቱ ክፍል መሆኑ አይታበይም። ለዕቅድ ስኬት የሚጠበቅበትን ሚና ተወጥቷል። ወጣቱ በእነዚህ የልማት ዕቅድ ዓመታት የስራ ባህሉንና ተነሳሽነቱን እንዲሁም የቁጠባ ባህሉን አዳብሯል። አሁንም ከመንግስት ጋር በመሆን ስራውን ሁሉ ከእርሱ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ ሊከውን ይገባል።

የአገራችን ወጣት ታታሪና ሰራተኛ ነው። ይሁን እንጂ፤ የበለጠ ለማደግና የድህነት ካባችንን አውልቀን ለመጣል የስራ ተነሳሽነቱንና ባህሉን በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ ይኖርበታል።

እግርጥ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። የትም ቢሆን ችግር አይጠፋም። ይህን ችግር ለመቋቋም መንግስትን ብቻ መጠበቅ አይገባም። ወጣቱም የመፍትሔው አካል ሆኖ መሰለፍ ይኖርበታል።

አገራችን ውስጥ የሚከናወኑ ጉዳዮች ከትናንት ዛሬ የተሻሉ ቢሆኑም፤ አሁንም ከወጣቱ ተጠቃሚነት አኳያ የሚቀሩ በርካታ ጉዳዮች አሉ። የማስፈጸም አቅምና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በሚጠበቀው ልክ ያህል አልተቀረፉም።

በዚህም ምክንያት ወጣቱ የሚፈለገውን ያህል የስራ ዕድል አልተፈጠረለትም። ሆኖም ወጣቱ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ራሱን በራሱ የሚያርምበት አሰራር ያለው መሆኑን ሊያውቅ ይገባል። በመሆኑም ማናቸውንም ጥያቄዎቹን በሰላማዊና ህጋዊ መንገዶች ማቅረብ ይችላል።

ይህም በየደረጃው ሳይሰራ እጁን አጣጥፎ የተቀመጠ አመራርን የመጠየቅ አሊያም መልካም አስተዳደርን የማስፈን ችግር ያለበትን የአካባቢ ሹም ወደ ግምገማ መድረክ ወስዶ ህጋዊ አሰራርን እንዲከተል ሊያደርገው ይችላል።

በመረጃና በማስረጃ ላይ ተመርኩዞም ከስልጣኑ ሊያስነሳው ይችላል። እዚህ ሀገር ውስጥ እየሰፈነ ያለው የግልፅነትና የተጠያቂነት አሰራር በዚህ መንገድ በሂደት ስር እየሰደደ ነው።

ወጣቱ በተለያዩ ህጋዊ መዋቅሮች ውስጥ ተደራጅቶም ሀገሪቱ ባላት አቅም በፍትሐዊ መንገድ የመጠቀም መብቱን ቁጭ ብሎ በመነጋገር እውን ማድረግ ይችላል። ሀገራችን እያስመዘገበች ካለችው ፈጣን ኢኮኖሚያዊ ዕድገት በተጨማሪ፤ በማዕድንና በነዳጅ መስኮችም ውጤቶችን እያገኘች ነው።

ውጤቶቹ ልንበላቸው እንዳዘጋጀናቸው የበሰሉ ምግቦች ዓይነት የሚቆጠሩ ናቸው። ከሀገሪቱ የኢኮኖሚው ዕድገትም ይሁን ወደፊት ከምታገኛቸው የተፈጥሮ ሃብት ውጤቶች የራሱን ጥሪት የሚቋጥርበትን ሁኔታ የመፍትሔው አካል ሆኖ ማመቻቸትም ይችላል።

ታዲያ እነዚህን ጉዳዮች ሲከውን፤ አንድም፣ ደካማውን አመራር ያግዛል አሊያም የመልካም አስተዳደር ችግር ያለበትን መሪ ተጠያቂ እንዲሆን ያደርጋል፤ ሁለትም፣ የራሱን ችግር ራሱ በመወጣት የሁከትና የብጥብጥ መንገዶችን ባለመከተል ሚዛናዊ አስተሳሰብን ይፈጥራል።

እንደሚታወቀው ሁሉ የአገራችን መንግስት በህዝብ ይሁንታ የተመረጠ በመሆኑ፤ የህብረተሰቡ ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ወጣት ማናቸውንም ጥያቄዎች ለመምራት ቁርጠኛ ነው። ወጣቱም ቢሆን ቢሆን እዚህ አገር ውስጥ ያሉት ሁለንተናዊ ለውጦች የተገኙት በገዥው ፓርቲና እርሱ በሚመራው መንግስት መሆኑን በሚገባ መገንዘብ ይኖርበታል።

እርግጥ አንዳንድ አካባቢዎች የሚታዩ የአሰራር ክፍተቶች ሲያጋጥሙት ተጠቃሚነቱን እንደሚያሳጡት በመገንዘብ በፅናት እያወገዛቸው ነው። ይህን መንፈስ በሰላማዊ መንገድ የመታገል ፍላጎት በማጠናከር የሚፈለገውን አገራዊ ግብ መምጣት ይቻላል። ፍላጎቱ እንዲጎለብትና ወጣቱ በማንኛውም እርካታ

ባላገኘባቸው አሰራሮች ሚናው የላቀ ይሆናል። በዚህም የሰከም አመለካከት በመያዝ ትርፍና ኪሳራው ምን ሊሆን እንደሚችል የሚገነዘብ ይመስለኛል።